

FOREWORD

It should be noted when using this workbook, that we (Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers) are not making a statement that this version is perfect, nor is it a representation of the most accurate real copy of “Ha DBR YHUH” as written on Mt Sinai...
... although it just might indeed be.

The purpose of creating this workbook is simply so that those who are interested in studying the Word of YHUH from the perspective of Paleo Hebrew, have access to what is determined to be “the original words” - in the very ancient font composed by Eric Bissell ... known as “eriktology”.

In this collection of the first 5 Books of the TORAH : Bereshiyt / Genesis, Shemot / Exodus, Wayiqra / Leviticus, Bemidbar / Numbers, and Devariym / Deuteronomy- you can be guaranteed, that despite our great efforts to produce a flawless rendition here, there probably are mistakes. If you find one, please let us know so that it can be remedied for a future version.

Conversion process: As the base version of the script, we have used the online version of the Hebrew Bible: <http://www.ancient-hebrew.org/hebrewbible/0 index.html>

We then compared that to the Stone Edition TANACH for verification and comparison.
<http://www.artscroll.com/Books/9780899062693.html>

If you use a different version, you may find differences in the verse numberings or layout.

This is not a translation.

Space is provided between the lines of words for you, the Scholar, to write your own notes of meaning.

We believe that because the Ancient Paleo Hebrew Letters are “pictures”, simply looking at these letters will have some affect on seeing the words in a way never experienced by most Students of Scripture.

“Work out your own translation in awe and reverence”.

The understanding to be gained by exploring this text, has been found by many to be veritably “hyper-dimensional”... yet that is completely a product of your own effort.

We would like to thank all those who help support the eriktology study and ask that you spread the word. Go ahead and send this around.

This pdf file is free for distribution to anyone anywhere.

There are other writings and videos and graphics being produced by numerous people making use of this format. Have at it. Exalt Ha SHEM. Wake up Ephraim. TESHUVA.

This is just a beginning.

My “copyright” of this material demands that you “Copy it Right” as the Word deserves.

Thank you. c 2018

It occurred to me that when people try to translate the Torah with the eriktology fonts, and if they are not familiar with those fonts they may want to compare the Hebrew version in say the Stone Edition TANAK or some other Hebrew version, and make sure it is accurate. So below we have a chart that shows the English, Hebrew, eriktology fonts comparisons.

English	Hebrew	eriktology
ALEPH	א	a
BEIT	ב	b
GIMEL	ג	g
DALET	ד	d
HEI	ה	h
UAV	ו	v
ZAYIN	ז	z
CxET	ח	j
TET	ט	f
YOD	י	y
KAF	כ	k
FINAL KAF	ך	
LAMED	ל	l
MEM	מ	m
FINAL MEM	ם	
NOON	נ	n
FINAL NOON	ן	
SAMEK	ס	s
AYIN	ע	i
PEI	פ	p
FINAL PEI	ף	

TzADI	ר	x
FINAL TSADE	ר	
QOOF	פ	q
RESH	ר	r
ShIN	ו	c
TAV	ח	t

:ᑭᑭᑦ-ᑭᑭ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ-ᑭᑭ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑭᑭᑭ 18

ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ 19

:ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ

:ᑭᑭᑦ-ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ-ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ-ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ-ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ 20

:ᑭᑭᑦᑭᑦ-ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ-ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ-ᑭᑭᑦ 21

:ᑭᑭᑦ-ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ-ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ-ᑭᑭᑦ 22

:ᑭᑭᑦᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ-ᑭᑭ ᑭᑭᑦᑭᑦ-ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ-ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ-ᑭᑭᑦ 23

:ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦᑭᑦ | ᑭᑭᑦ 24

:ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦ 25

:ᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ ᑭᑭᑦᑭᑦ 26

ግንደታዎች ለሌሎች ግንደታዎች 27

ግንደታዎች ለሌሎች ግንደታዎች 28

ግንደታዎች ለሌሎች ግንደታዎች ግንደታዎች ግንደታዎች 29

ግንደታዎች ለሌሎች ግንደታዎች 30

ግንደታዎች ለሌሎች ግንደታዎች ግንደታዎች 31

ግንደታዎች ለሌሎች ግንደታዎች ግንደታዎች ግንደታዎች 32

ግንደታዎች ለሌሎች ግንደታዎች

ግንደታዎች ለሌሎች ግንደታዎች ግንደታዎች ግንደታዎች 33

ግንደታዎች ለሌሎች ግንደታዎች ግንደታዎች 34

:ዳግም ማረጋገጫ ለሚያስፈልግ የሆኑትን ሰነድ ያቀርቡ 35

:የሥራ ስራ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ያቀርቡ 36

:የሥራ ስራ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ያቀርቡ 37

:የሥራ ስራ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ያቀርቡ 38

:የሥራ ስራ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ያቀርቡ 39

:የሥራ ስራ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ያቀርቡ 40

:የሥራ ስራ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ያቀርቡ 41

:የሥራ ስራ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ያቀርቡ 42

:የሥራ ስራ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ያቀርቡ 43

:የሥራ ስራ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ያቀርቡ

:ᐱᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ 44

:ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ 45

ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ 46

(ᑦ :ᑦᑦᑦᑦᑦ) [ᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ] ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ

:ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ 47

:ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ 48

:ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ 49

ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ 50

:ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦ ᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

[ᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ] ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ 51

:ጃወጃ ጃጋሃጃጃ ጃጃ-ጃጃ ጃጃጃ-ጃጃጃ ጃጃጃ ጃጃ ጃጃጃ ጃጃጃ ጃጃጃ 4

:ጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃ-ጃጃጃ 5

:ጃጃጃ ጃጃጃ ጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ 6

:ጃጃጃጃ ጃጃጃ ጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ 7

:ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ 8

:ጃጃጃጃ-ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ-ጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ-ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ 9

:ጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ-ጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ-ጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃ 10

:ጃጃጃጃ-ጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ-ጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ 11

:ጃጃጃጃ-ጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ-ጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ 12

:ጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ-ጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ 13

:ገጠጠጠጠጠጠ ገጠጠ ገጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠ 14

:ገጠጠጠጠ ጠጠጠጠ ጠጠጠጠ ጠጠጠጠ 15

ጠጠጠጠ ጠጠጠጠ ጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠ (ጠ ጠጠጠጠጠጠጠ) [ጠ ጠጠጠጠጠጠጠ] 16

:ጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠ

:ጠጠጠጠጠጠጠጠ ጠጠጠ ጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠጠ 17

ጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠ 18

:ጠጠጠጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠ ጠጠጠጠ

:ጠጠጠጠጠጠጠ ጠጠ ጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠ 19

:ጠጠጠጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠ ጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠጠ 20

ኃይለማርያም-አብነት ገጽ 21

:ገጽ-አብነት ገጽ 21

:ገጽ 22

ኃይለማርያም-አብነት ገጽ 23

:ገጽ-ገጽ 23

ገጽ 24

:ገጽ-ገጽ 24

:ገጽ 25

:ገጽ 26

:ገጽ 27

:ጥራትና ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት 28

:ጥራትና ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት 29

:ጥራትና ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት 30

:ጥራትና ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት 31

:ጥራትና ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት 32

:ጥራትና ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት 33

:ጥራትና ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት 34

:ጥራትና ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት 35

:ጥራትና ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት ጥራት 36

:ጥገራ-ጸጸ ለሥራ ለሥራ-ጸጸ ለሥራ ጥገራ 37

:ጥገራ-ጸጸ ለሥራ ጥገራ ጥገራ-ጸጸ ለሥራ ጥገራ 38

:ጥገራ-ጸጸ ለሥራ ጥገራ ጥገራ-ጸጸ ለሥራ ጥገራ 39

:ጥገራ-ጸጸ ለሥራ ጥገራ ጥገራ-ጸጸ ለሥራ ጥገራ 40

:ጥገራ-ጸጸ ለሥራ ጥገራ ጥገራ-ጸጸ ለሥራ ጥገራ 41

ጥገራ ጥገራ ጥገራ ጥገራ ጥገራ ጥገራ ጥገራ 42

:ጥገራ ጥገራ

:ጥገራ ጥገራ ጥገራ ጥገራ ጥገራ ጥገራ 43

:ጥገራ-ጸጸ ለሥራ ጥገራ ጥገራ ጥገራ-ጸጸ ለሥራ ጥገራ 44

:ጥገራ-ጸጸ ጥገራ ጥገራ ጥገራ ጥገራ-ጸጸ 45

ᐅᑦᑕᑦ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ-ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ-ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ 46

:ᓂᓂᓂ-ᓂᓂᓂ

:ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ 47

:ᓂᓂᓂᓂᓂ-ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ 48

ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ-ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ 49

:ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ-ᓂᓂᓂ

:ᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ-ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ 50

:ᓂᓂᓂᓂ-ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ-ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ 51

:ᓂᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂ 52

ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂᓂᓂ 53

:ፈርዳጽጽጽጽ ፈርዳጽጽ ሃጽጽ

:ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ 54

ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ (ፈርዳጽጽ) [ፈርዳጽጽ] ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ 55

:ፈርዳጽጽ-ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ

1 Chronicles 3

ፈርዳጽጽ | ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ ፈርዳጽጽ 1

:ፈርዳጽጽጽ ፈርዳጽጽጽ ፈርዳጽጽጽ ፈርዳጽጽጽ ፈርዳጽጽጽ ፈርዳጽጽጽ ፈርዳጽጽጽ

ፈርዳጽጽጽ ፈርዳጽጽጽ ፈርዳጽጽጽ ፈርዳጽጽጽ ፈርዳጽጽጽ ፈርዳጽጽጽ ፈርዳጽጽጽ 2

:ፈርዳጽጽጽ ፈርዳጽጽጽ

3 :ሃጻጸ ጸገር ማግኘት የሚችል ግብርናዊ ጥቅም ላይ የዋለውን የግብርና ጥቅም ለማሳደግ

4 ማህተም ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥና ማረጋገጥ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥ

:ሚሰጠው የሚሆን ጥራት ማረጋገጥ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥ

5 የግብርና ጥቅም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥና ማረጋገጥ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥ

:ግብርናዊ ጥቅም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥ

6 :ግብርናዊ ጥቅም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥ

7 :ግብርናዊ ጥቅም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥ

8 :ግብርናዊ ጥቅም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥ

9 :ግብርናዊ ጥቅም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥ

10 :ግብርናዊ ጥቅም ለማሳደግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ጥራት ማረጋገጥ

:ሃኔፍ ሠጸሃቲ ሃኔፍ ሃጃቲጥዳጸ ሃኔፍ ሕፃሃቲ 11

:ሃኔፍ ሕጸሃቲ ሃኔፍ ጃቲፃፕጦ ሃኔፍ ሃጃቲጥጵ 12

:ሃኔፍ ጃጠኔግ ሃኔፍ ሃጃቲጥጥዳ ሃኔፍ ጥዳጸ 13

:ሃኔፍ ሃጃቲጠጸቲ ሃኔፍ ናሃጵጵ 14

ሃጃቲጥጥጥ ቲጠሬጠጃ ሕቲጥቲሃጃቲ ቲጠሬ ናከዳሃቲ ፃሃጵፃጃ ሃጃቲጠጸቲ ቲጠሬ 15

:ሕሃሬጠ ቲጠሬፃፃጃ

:ሃኔፍ ጃቲጥጥጥ ሃኔፍ ጃቲኔሕቲ ሕቲጥቲሃጃቲ ቲጠሬ 16

:ሃኔፍ ራጸቲጸሬጠ ፃቹጸ ጃቲኔሕቲ ቲጠሬ 17

:ጃቲፃጥጥ ጠሕሠሃጃ ጃቲሕጥቲ ፃጥጸኔሠሃ ጃቲጥጥ ሕፃቲሕጥጥ 18

:ጠጽጽ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ 19

:ጠጽ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ 20

:ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ 21

ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ 22

:ጸገረገረ ጸገረገረ

:ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ 23

ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ 24

:ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ

1 Chronicles 4

:ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ ጸገረገረ 1

ፈጠራ-አዲስ የሥራ-አድቫንስ ማረጋገጫ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ 2

:የሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ

:የሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ 3

የሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ 4

:የሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ

:የሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ 5

የሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ 6

:የሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ

:የሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ 7

:የሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ ለሥራ ለማድረግ 8

:9ኛው የአገሪቱ የህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት 9

የህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት 10

የህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት

:ሌላው ጉዳይ ላይ ማመልከት

:ህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት 11

የህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት 12

:የህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት

:ሌላው ጉዳይ ላይ ማመልከት ለህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት 13

የህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት ለህግ ጥገና ስርዓት 14

:ሃቺጃ ማታላታ ገሠ ማታላታ

:ገሥገሥ ገሥገሥ ማታላታ ገሥገሥ ሃታላ ገሥገሥ-ገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ 15

:ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ 16

ገሥገሥ-ገሥገሥ ገሥገሥ-ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ 17

:ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ-ገሥገሥ

ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ-ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ-ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ 18

:ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ

:ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ 19

ገሥገሥ ገሥገሥ (ገሥ ገሥገሥ) [ገሥ ገሥገሥ] ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ ገሥገሥ 20

:ገሥገሥ-ገሥገሥ ገሥገሥ

21 **ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ**

:ግንዛቤ ለማረጋገጥ ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ

22 **ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ**

:ግንዛቤ ለማረጋገጥ ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ

23 **ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ**

24 **ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ**

25 **ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ**

26 **ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ**

27 **ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ**

:ግንዛቤ ለማረጋገጥ ገጽ ፩ ላይ ያለውን ግንዛቤ ለማረጋገጥ

28 :ᑭᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ

29 :ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ

30 :ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ

31 ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ

ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ

32 :ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ

33 ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ

ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ

34 :ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ ᓂᓂᓂᓂ

:ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ 35

:ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ 36

:ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ 37

:ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ 38

:ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ 39

:ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ 40

:ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ

:ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ 41

:ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ

:ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ ገጽ-ገጽ

ግሌ ግሌግሌ

ጳጳሳ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ | ግሌግሌ 42

ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ

ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ 43

1 Chronicles 5

ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ 1

ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ

ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ 2

ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ 3

ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ ግሌግሌ 4

5 :ሃይዘን ርዕይ ሃይዘን ጥንቅቅ ሃይዘን ጥንቅቅ

6 :ጥንቅቅ ርዕይ ሃይዘን ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ

7 :ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ

8 ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ

ጥንቅቅ ጥንቅቅ

9 ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ

ጥንቅቅ ጥንቅቅ

10 ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ

ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ

:ᐱᐅᐅᐅ-ᐅᐅ ᓂᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ 11

:ᓂᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ 12

ᐅᐅᐅᐅ ᓂᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ 13

:ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ

ᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅ | ᐅᐅᐅᐅ 14

:ᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅ

:ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ 15

:ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ-ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ 16

:ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ 17

ᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ 18

ጋራ ጻጋጋጋጋ ማጠቃለያ ጽሑፍ ለግራም ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ

:ጽሑፍ ጽሑፍ ማጠቃለያ ጽሑፍ-ጽሑፍ

:ግራም ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ 19

ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ 20

:ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ

ጋራ ማጠቃለያ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ 21

:ጋራ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ

:ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ 22

ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ 23

:ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ

ጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር 24

የጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር

ጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር

የጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር 25

ጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር

የጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር 26

የጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር

ጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር

የጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር ለጠቅላይ ሚኒስትር 27

:ጌጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋ ጋጋጋጋ ጋጋጋጋ 28

ጋጋጋጋጋጋጋ ጋጋጋ ጋጋጋጋ ጋጋጋጋ ጋጋጋጋ ጋጋጋጋ ጋጋጋጋ ጋጋጋጋ ጋጋጋጋ 29

:ጋጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋ

:ጋጋጋጋጋጋ-ጋጋጋ ጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋ-ጋጋጋ ጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋ 30

:ጋጋጋጋጋ-ጋጋጋ ጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋ-ጋጋጋ ጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋጋጋ 31

:ጋጋጋጋጋጋጋ-ጋጋጋ ጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋ-ጋጋጋ ጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋ 32

:ጋጋጋጋጋጋጋ-ጋጋጋ ጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋጋ-ጋጋጋ ጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋጋ 33

:ጋጋጋጋጋጋጋጋ-ጋጋጋ ጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋጋ-ጋጋጋ ጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋጋጋ 34

:ጋጋጋጋጋጋጋ-ጋጋጋ ጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋጋ-ጋጋጋ ጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋጋጋጋ 35

:ጋጋጋጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋ ጋጋጋጋ ጋጋጋጋ ጋጋጋጋ ጋጋጋጋ ጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋጋ 36

:ዓሃፀገዳጵ-ጵጵ ልገረሃጅ ጃገግጵሃ ጃገግጵ-ጵጵ ጃገግፀ ልገረሃ 37

:ጵሃረወ-ጵጵ ልገረሃጅ ገሃገሃ ገሃገሃ-ጵጵ ልገረሃጅ ዓሃፀገዳጵሃ 38

:ጃገግፀ-ጵጵ ልገረሃጅ ጃገገሃ ጃገገሃ-ጵጵ ልገረሃጅ ጵሃረወሃ 39

:ገሃገሃጅ-ጵጵ ልገረሃጅ ጃገገሃ ጃገገሃ-ጵጵ ልገረሃጅ ጃገግፀሃ 40

:ገገጵገግግግ ልገግ ጵረወሃገገ ጃገገጅ-ጵጵ ጃገገ ጵሃረገጅግ ጵረጅ ገሃገሃጅሃ 41

1 Chronicles 6

:ገገግጵ ጵጅገ ጵረገገ ገሃረ ገገግ 1

:ገገግጵ ገገግ ጵረገገ-ገገግ ጵሃረገጅ ጃገገ 2

:ገገገግ ገገገግ ገገገግ ጵሃረገጅ ጵጅገ ገገግ 3

:ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 13

:ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 14

:ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 15

:ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ 16

:ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱ 17

:ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 18

:ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 18

:ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 19

:ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ (ᐱ ᐱᐱᐱ) [ᐱ ᐱᐱᐱ] ᐱᐱᐱ 20

:ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 21

:ዳግ-ክፍል ጋብጥ-ክፍል ግብጥ-ክፍል ጸደቅ-ክፍል 22

:ጸደቅ-ክፍል ግብጥ-ክፍል ግብጥ-ክፍል ግብጥ-ክፍል 23

:ጸደቅ-ክፍል ግብጥ-ክፍል ግብጥ ስርዓት-ጋብጥ ግብጥ ግብጥ ግብጥ 24

:ግብጥ-ክፍል ግብጥ-ክፍል ግብጥ-ክፍል 25

:ግብጥ-ክፍል ግብጥ-ክፍል ግብጥ-ክፍል 26

:ግብጥ-ክፍል ግብጥ-ክፍል ግብጥ-ክፍል 27

:ግብጥ-ክፍል ግብጥ-ክፍል ግብጥ-ክፍል 28

:ግብጥ-ክፍል ግብጥ-ክፍል ግብጥ-ክፍል ግብጥ ግብጥ ግብጥ ግብጥ 29

:ግብጥ-ክፍል ግብጥ-ክፍል ግብጥ-ክፍል 30

1X3P3 X4JW7C 593A 159C 7LY979 7XY910C 7XY9WY7 36AY 39

:69Y73 313 73C 17

:31X9193 31W977-XAY 37Y31 19A9 5Y994-XA 73C Y5X1Y 40

:35J1-59 977C Y5X5 31914-XAY 9103 37W-XAY 41

31W977-XAY 359C-XAY 5Y994-XA 0C773 190-XA Y5X5 593A 159CY 42

:31W977-XAY 07XW7-XAY 9X1-XAY

:31W977-XAY 9197-XA 31W977-XAY 714-XAY 43

:31W977-XAY W7W X19-XAY 31W977-XAY 5W0-XAY 44

31W977-XAY X70-XAY 31W977-XAY 077-XA 57159 3077Y 45

:731XY4JW79 910 39W0-W7W 73190-7 31W977-XAY XYX50-XAY

ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም 52

:ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም

:ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም 53

:ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም 54

ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም 55

:ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም

ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም 56

:ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም

:ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም ጥቅም-ጥቅም 57

:ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ-ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ

ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ 5

:ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ

:ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ 6

ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ 7

:ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ

ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ 8

:ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ

:ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ ጥንቅቅ 9

ᐅᑦᐃᐃᑦ ᐃᑦᑎᑦᑎᑦ (ᑭ ᑎᑦᑎᑦ) [ᑎ ᑎᑦᑎᑦ] ᐃᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦᑎᑦ ᐃᑦᑎᑦ ᑎᑦᑎᑦᑎᑦ ᑦᑎᑦ 10

:ᑭᑎᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ ᐃᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ

ᑭᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎ ᑦᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ 11

:ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎ

:ᑭᑎᑎ ᑦᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎ ᑦᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎ 12

:ᑎᑎᑎᑎ ᑦᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎ ᑦᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎ 13

ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ-ᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ 14

:ᑎᑎᑎᑎ ᑦᑎᑎ

ᑦᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ 15

:ᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ ᑎᑎᑎᑎᑎᑎ

W9W Y14A WY W9J YW X9PY 9 91W-XWA 3W WLY 16

:W9Y WLY Y19Y

:3W-9 91W-9 WLY 19 3A 99 WLY 19 17

:3A-XA 99-9-XA WY3W-XA 3W XWY YA4A 18

:W14A Y4LY WY 4A WY Y19Y 19

:Y9 X4Y Y9 3WLY Y9 X4Y Y9 W9Y 4XY WY3A 20

WY3A X-4A WY99 WLY 99 Y9 4XY WY Y9 W9Y 21

:W39W-XA X4LY W9Y 1W 199

:Y44 Y14A Y99Y W99 WY3A WY3A WY3A 22

1W 399 YW-XA X99Y 9 WLY 9XY YWA-LA X9Y 23

:ᐃᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦ ᐃᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ 7

:ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᐃᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ 8

:ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦ ᐃᑦᑦᑦᑦᑦ 9

:ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦᑦ 10

:ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦ ᐃᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ 11

:ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᐃᑦᑦ-ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᐃᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ 12

ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ 13

:ᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦᑦ

:ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ 14

:ᑭᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑭᑦᑲᑦ 15

:ᑭᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑭᑦᑲᑦ ᑭᑦᑲᑦ 16

:ᑭᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑭᑦᑲᑦ 17

:ᑭᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑭᑦᑲᑦ ᑭᑦᑲᑦ 18

:ᑭᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑭᑦᑲᑦ 19

:ᑭᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑭᑦᑲᑦ 20

:ᑭᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑭᑦᑲᑦ ᑭᑦᑲᑦ 21

:ᑭᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑭᑦᑲᑦ 22

:ᑭᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑭᑦᑲᑦ 23

:ᑭᑦᑲᑦ ᑲᑦᑲᑦ ᑭᑦᑲᑦ 24

:የሠሠ ገጽ (የ ለጽሑፍ) [ግ ለጽሑፍ] ጸገረገጽ 25

:ጸገረገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ 26

:ጸገረገጽ ገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ 27

:ጸገረገጽ ገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ 28

:ጸገረገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ 29

:ጸገረገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ 30

:ጸገረገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ 31

:ጸገረገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ ጸገረገጽ 32

:ጸገረገጽ-ጸገረገጽ

ኃይለማርያም ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ 40

:ኃይለማርያም ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ

1 Chronicles 9

ጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ 1

:ጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ

ጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ 2

:ጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ

:ጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ 3

(ጊዮርጊስ) [ጊዮርጊስ] ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ 4

:ጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ (ጊዮርጊስ ለጊዮርጊስ)

:ኃይለማርያም ገብረመስቀል

ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ 12

:ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ

ገብረመስቀል ገብረመስቀል ገብረመስቀል ገብረመስቀል ገብረመስቀል ገብረመስቀል 13

:ኃይለማርያም-ገብረመስቀል ገብረመስቀል ገብረመስቀል ገብረመስቀል ገብረመስቀል

:ገብረመስቀል ገብረመስቀል ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ 14

:ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ 15

ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ ገብረመስቀል-ንግድ 16

:ገብረመስቀል ገብረመስቀል ገብረመስቀል ገብረመስቀል ገብረመስቀል

:ገብረመስቀል ገብረመስቀል ገብረመስቀል ገብረመስቀል ገብረመስቀል ገብረመስቀል 17

:ገሥት ገና ጸሃፊዎች ለገባውን ገንዘብ ገንዘብ ለገባው ገንዘብ ገንዘብ 18

ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 19

ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ

:ገንዘብ ገንዘብ

:ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 20

:ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 21

ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 22

:ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ

:ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 23

:ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 24

ሃረገዎችን ማረጋገጥ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማረጋገጥ ማድረግ 1

:ግልጽ ማረጋገጫ

አዲስ-አዲስ ማረጋገጫ ማድረግ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማረጋገጥ ማድረግ 2

:ሰነድ ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማረጋገጥ ማድረግ

:ማረጋገጫውን ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማረጋገጥ ማድረግ 3

ሰነድ ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማረጋገጥ ማድረግ 4

ሰነድ ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማረጋገጥ ማድረግ

:ሰነድ ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማረጋገጥ ማድረግ

:ሰነድ ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማረጋገጥ ማድረግ 5

:ሰነድ ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማረጋገጥ ማድረግ 6

ረሃድሠ ሃጻህ-ገሣሂ ሃቅክ ገሣ ሞጋጫ-ሞሃ ረዳሞሃ ሞሃ-ረሣ ሃዳሞሃ 7

:ሞጋጫ ሃሞሃሂ ሞጋሃረረ ሃዳሞሃ ሃቅክሂ ሞጋጫ ሃሞሃሂ ሃሞሃሂ ሃሞሃሂ

ረሃድሠ-ሃዳ ሃዳሂሂ ሞጋረረ-ሃዳ ጫረ ሞጋሃረረ ሃዳሞሃ ጸሞሃሂ ገሃሂ 8

:ጫረ ሞጋ ሞጋረረ ሃሞሃ-ሃዳ

ሞጋሃረረ-ሞጋ ሃሞሃሂ ሃረሣ-ሃዳ ሃሞሃ-ሃዳ ሃዳሞሃ ሃሞሃሂ 9

:ሞጋ-ሃዳ ሞጋጫ-ሃዳ ሞጋ ሞጋ

:ሃረገ ጸሞ ሃሞሃ ሃረረ-ሃዳ ሞጋጫ ጸሞ ሃረሣ-ሃዳ ሃሞሃሂ 10

:ረሃድሠ ሞጋሃረረ ሃሞሃ-ሞሃ-ረሣ ጸሞ ሃረረ ሞጋ ረሣ ሃሞሃሂ 11

ሞጋጫ ሃሞሃ ጸሞ ጸሞ ረሃድሠ ጸሞ-ሃዳ ሃዳሞሃ ረሃ ሞሃ-ረሣ ሃሞሃሂ 12

:ሞጋ ጸሞ ሃሞሃ ሞጋ ሞጋ ጸሞ ሞጋጫ-ሃዳ ሃሞሃሂ ሞጋጫ

ᐃᑦᐃᑦ ᑭᑭᐅᑭ ᑕᐃᑭᑭᑦ-ᑕᑦ ᑭᑕᑦ ᐅᑦᑦᐅ-ᑭᐃ ᑦᑭᑭᑦᑦᑦ ᐃᑦᐃᑦ ᑭᑭᑕ ᑭᑦᑭᑦᑦ

:ᑕᐃᑦᑭᑦᑦ-ᐅᑦᑦ

:ᑦᑭᐃᑦ ᑭᑭᑭᑦ ᑭᑭᑦᑦᑦᑦ ᑭᑭᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᐃᑦᑦ ᑭᑕᑭᑦᑦᑦ ᑕᐃᑭᑦᑦ-ᑕᑦ ᐅᑦᑦᐅ ᑭᑕᑦᑦ 4

ᑭᐅᑦᑦ-ᑭᐃ ᐅᑦᑦᐅ ᐅᑭᑕᑦᑦ ᑦᑦᑦ ᐃᑦᑦᑦ ᐃᑕ ᐅᑦᑦᐅᑕ ᑦᑦᑦᑦ ᑭᑭᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ 5

:ᐅᑦᑦᐅ ᑭᑦᑕ ᐃᑦᑦ ᑭᑦᑦᑦ

ᑕᑦᑦᑦ ᑭᑕᑦᑦ ᑭᐃᑭᑕ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ-ᑕᑦ ᐅᑦᑦᐅ ᑭᑕᑦᑦᑦ 6

:ᑭᐃᑭᑕ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ-ᑦᑦ ᑦᐃᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

:ᐅᑦᑦᐅ ᑭᑦᑕ ᑦᑕ-ᑦᐃᑭᑦ ᑭᑦᑦ-ᑕᑦ ᐅᑦᑦᑦ ᐅᑦᑦᐅ ᑭᑭᑦᑦ 7

:ᑭᑦᑕᑦ ᑭᐃᑭ-ᑭᐃ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᐃᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ-ᐅᑦᑦ ᐃᑦᑕᑦᑦᑦ-ᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑭᑦᑕᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ 8

:ᑦᑦᑦ ᑭᑦᐃᑦᑦ ᐃᑦᑦᑦᑦ ᑕᑦᐅᑦᑦ ᑭᑦᑦᑦ ᐅᑦᑦᐅ ᑭᑕᑦᑦ 9

ጠቅላይ ሚኒስትር፡

ጠቅላይ ሚኒስትር ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት 20

ጠቅላይ ሚኒስትር (የ ጠቅላይ ሚኒስትር) [ጠቅላይ ሚኒስትር] ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት

ጠቅላይ ሚኒስትር ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት 21

ጠቅላይ ሚኒስትር ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት 22

ጠቅላይ ሚኒስትር ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት

ጠቅላይ ሚኒስትር፡

ጠቅላይ ሚኒስትር ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት 23

ጠቅላይ ሚኒስትር ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት

ጠቅላይ ሚኒስትር ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት ለሚኒስትሮች ጽ/ቤት

:ገጽገጽ ለገጽ ቆ ሠግ ገጽገጽ ገጽገጽ 32

:ገጽገጽ ለገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ 33

:ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ 34

:ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ 35

:ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ 36

:ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ 37

:ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ 38

:ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ 39

:ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ 40

:ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ 41

ቅድመ ጸደቅ ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም 2

:ክፍል ለሆኑ

[ህ ለሆኑ] ለጸደቅ ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም 3

:ጸደቅ ለሆኑ ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም (ህ ለሆኑ)

:ማህተም-ለሆኑ ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም 4

:ጸደቅ ለሆኑ ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም 5

:ጸደቅ ለሆኑ [ህ ለሆኑ] ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም 6

:ማህተም ለሆኑ ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም 7

:ጸደቅ ለሆኑ ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም 8

ማህተም ለሆኑ ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም 9

:ጥገራ ማገገጃ-ገገ ማገገጃ ማገገጃ ማገገጃ ማገገጃ ማገገጃ ማገገጃ ማገገጃ ማገገጃ

:ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ 10

:ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ 11

:ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ 12

:ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ 13

:ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ 14

:ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ 15

:ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ 16

:ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ

:ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ

:ᐅᑦᑦᑦᑦ ᐅᑦᑦᑦᑦ-ᐅᑦᑦᑦ ᑦᐅᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ 17

ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ 18

ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

:ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦ

ᑦᑦᑦᑦ (ᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ) [ᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ] ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ 19

ᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ | ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

:ᐅᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ 20

ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

:ᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ ᑦᑦᑦᑦᑦᑦᑦ

:Xሂጵጵ ሠሠሂ ግጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵ 27

:Xሂጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵ 28

:ጵጵጵጵጵ ጵጵጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵ-ጵጵጵጵ ጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵ ጵጵጵጵጵ 29

ጵጵጵጵጵጵ ጵጵጵጵ-ጵጵጵጵ ጵጵጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵጵ ጵጵጵጵጵ 30

:ጵጵጵጵ ጵጵጵ ጵጵጵጵጵጵ ጵጵጵጵጵጵ

ጵጵጵጵ ጵጵጵ ጵጵጵጵጵ ጵጵጵጵጵ ጵጵጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵጵ ጵጵጵጵጵ ጵጵጵጵጵ 31

:ጵጵጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵጵ

ጵጵጵጵ ጵጵጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵ ጵጵጵጵጵ ጵጵጵጵጵ ጵጵጵጵጵ 32

:ጵጵጵጵጵ-ጵጵጵ ጵጵጵጵጵጵ

96 ለጳጳሳዊ ጳጳሳዊ-ሆ ሆገሃ ለጳጳሳዊ-ሆ-ገገ ለጳጳሳዊ-ሆ ሆገሃ ሆገሃ

:ሆገሃ-ሆ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ

ሆገሃ-ሆ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ 40

:ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ

ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ 41

ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ

:ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ

1 Chronicles 13

:ሆገሃ-ሆ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ 1

ሆገሃ-ሆ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ ሆገሃ 2

ገጽ 1 ለግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው

ግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው

ግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው 3

ግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው 4

ግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው 5

ግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው

ግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው 6

ግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው

ግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው 7

ግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው የግብርና ጥቅም ላይ የዋለው

ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ 8

:ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ

ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ 9

:ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ

ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ 10

:ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ

ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ 11

:ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ

ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጤና ጠቅላይ ልምድ 12

:Xሂኔፍሂ ግንባታ ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት 3

:ገንዘብ ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት 4

:ገንዘብ ለሂደት ለሂደት ለሂደት 5

:ገንዘብ ለሂደት ለሂደት ለሂደት 6

:ገንዘብ ለሂደት ለሂደት ለሂደት 7

ሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት 8

:ገንዘብ ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት

:ገንዘብ ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት 9

(ገንዘብ) [ገንዘብ] ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት 10

:ገንዘብ ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት ለሂደት

:ራዲዮአዊ ትራንስሜሽን ማሳደግ-አዲስ አበባ ማህተም ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ 14

ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ 15

:ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ

ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ 16

:ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ

ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ 17

:ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ

ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ 18

ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ ማሳደግ

:ከሥራ ላይ ለመመለስ ለሚችሉ ሰዎች ማረጋገጫ

የሥራ ላይ ለመመለስ ለሚችሉ ሰዎች ማረጋገጫ 25

:የሥራ ላይ ለመመለስ ለሚችሉ ሰዎች ማረጋገጫ

የሥራ ላይ ለመመለስ ለሚችሉ ሰዎች ማረጋገጫ 26

:የሥራ ላይ ለመመለስ ለሚችሉ ሰዎች ማረጋገጫ

የሥራ ላይ ለመመለስ ለሚችሉ ሰዎች ማረጋገጫ 27

:የሥራ ላይ ለመመለስ ለሚችሉ ሰዎች ማረጋገጫ

የሥራ ላይ ለመመለስ ለሚችሉ ሰዎች ማረጋገጫ 28

:የሥራ ላይ ለመመለስ ለሚችሉ ሰዎች ማረጋገጫ

የሥራ ላይ ለመመለስ ለሚችሉ ሰዎች ማረጋገጫ 29

ጃጃጃጃጃ ለጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃጃ ለጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃጃ 5

ጃጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ለጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃጃ

:ጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃጃ

:ጃጃጃጃጃጃጃ-ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃጃ 6

:ጃጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ-ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ 7

:ጃጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ 8

:ጃጃጃጃጃጃጃጃ-ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ 9

:ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃ 10

:ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ 11

:ጃጃጃጃጃ-ጃጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ 12

:ሃታገገጃግ ግግግግ ገገገ ሃገገገ ረገገገ ግገገ 13

:ሃገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገ 14

:ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ 15

:ገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገ 16

:ገገገገገ ገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገ 17

:ገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገ 18

:ገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገ 19

:ገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገ 20

:ገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገ 21

:ሃገራዊ-ሥራተኛ ስራተኛዎች ስራተኛዎች ስራተኛዎች 22

:ሃገራዊ ስራተኛ-ሥራተኛ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ 23

:ሃገራዊ ስራተኛ-ሥራተኛ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ 24

:ሃገራዊ ስራተኛ-ሥራተኛ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ 25

:ሃገራዊ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ 26

:ሃገራዊ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ 27

:ሃገራዊ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ 28

:ሃገራዊ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ 29

:ሃገራዊ ስራተኛ

:ሃገራዊ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ ስራተኛ 30

31 :ሠራሽ ጃሃጃን ጠንቅቆ ሃገራዊ ጉዳይ ለጸሃ ጠንቅቆ ሃገራዊ

32 :ሃገራዊ-ሠራሽ ጃሃጃን ጠንቅቆ ሃገራዊ ጉዳይ ጠንቅቆ

33 :ጉዳይ-ጸሃ ጠንቅቆ ሃገራዊ ጉዳይ ጠንቅቆ ሃገራዊ ጉዳይ

34 :ሃገራዊ ጠንቅቆ ጉዳይ ጠንቅቆ ጉዳይ ጠንቅቆ ሃገራዊ

35 ጠንቅቆ ጉዳይ-ጠንቅቆ ሃገራዊ ጉዳይ ጠንቅቆ ጉዳይ ጠንቅቆ ሃገራዊ

:ሠራሽ ጃሃጃን ጠንቅቆ ሃገራዊ ጉዳይ ጠንቅቆ

36 ጠንቅቆ ጉዳይ ጠንቅቆ ጉዳይ ጠንቅቆ ጉዳይ ጠንቅቆ ሃገራዊ

:ጠንቅቆ ጉዳይ ጠንቅቆ ጉዳይ

37 ጠንቅቆ ጉዳይ ጠንቅቆ ጉዳይ ጠንቅቆ ጉዳይ ጠንቅቆ ሃገራዊ

:ሃገራዊ ጠንቅቆ ጉዳይ ጠንቅቆ ጉዳይ

ከሀገራችን ጋር ለማድረግ የሚችሉ ሁሉንም ጉዳዮች ለማግለጫና ለማቅረብ ማድረግ 38

:ሕገመንግሥትን ማቆም

የሕግ ማስፈጸም ለማድረግ የሚችሉ ሁሉንም ጉዳዮች ለማግለጫና ለማቅረብ ማድረግ | ለሕግ 39

:ሕገመንግሥትን ማቆም

የሕግ ማስፈጸም ለማድረግ የሚችሉ ሁሉንም ጉዳዮች ለማግለጫና ለማቅረብ ማድረግ 40

:ሕገመንግሥትን ማቆም

የሕግ ማስፈጸም ለማድረግ የሚችሉ ሁሉንም ጉዳዮች ለማግለጫና ለማቅረብ ማድረግ 41

:ሕገመንግሥትን ማቆም

የሕግ ማስፈጸም ለማድረግ የሚችሉ ሁሉንም ጉዳዮች ለማግለጫና ለማቅረብ ማድረግ 42

:ገጠጠ ስሃሃሃሃ ስገገ ስሃሃሃ

:ሃሃሃሃ-ሃሃ ስገገ ስሃሃሃ ስገገ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ 43

1 Chronicles 17

ሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃ-ሃሃ ስሃሃሃ ስገገ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ 1

:ሃሃሃሃ ስሃሃ ስሃሃሃ-ስሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ

:ስሃሃ ስሃሃሃ ስሃ ስሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃ ስሃ ስሃሃሃ-ስሃ ስሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ 2

:ስሃሃ ስሃሃ-ስሃ ስሃሃሃ-ስሃሃ ስሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ 3

:ስሃሃ ስሃሃ ስሃ-ስሃሃ ስሃሃ ስሃ ስሃሃ ስሃሃ ስሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ 4

ስሃሃ ስሃ ስሃሃሃ-ስሃ ስሃሃሃ ስሃሃ ስሃሃሃ-ስሃ ስሃሃ ስሃሃሃ ስሃ ስሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃሃ 5

:ስሃሃሃሃ ስሃሃ-ስሃ ስሃሃ ስሃሃሃ ስሃሃ

ገጽ ፩ ላይ የተገለጹትን ጉዳዮች ለማስታወሻ ለማድረግ ለሚገባው ጊዜ ላይ ማስታወሻ ማድረግ ይገባል። 6

ገጽ ፩ ላይ የተገለጹትን ጉዳዮች ለማስታወሻ ለማድረግ ለሚገባው ጊዜ ላይ ማስታወሻ ማድረግ ይገባል።

ገጽ ፩ ላይ የተገለጹትን ጉዳዮች ለማስታወሻ ለማድረግ ለሚገባው ጊዜ ላይ ማስታወሻ ማድረግ ይገባል። 7

ገጽ ፩ ላይ የተገለጹትን ጉዳዮች ለማስታወሻ ለማድረግ ለሚገባው ጊዜ ላይ ማስታወሻ ማድረግ ይገባል።

ገጽ ፩ ላይ የተገለጹትን ጉዳዮች ለማስታወሻ ለማድረግ ለሚገባው ጊዜ ላይ ማስታወሻ ማድረግ ይገባል። 8

ገጽ ፩ ላይ የተገለጹትን ጉዳዮች ለማስታወሻ ለማድረግ ለሚገባው ጊዜ ላይ ማስታወሻ ማድረግ ይገባል።

ገጽ ፩ ላይ የተገለጹትን ጉዳዮች ለማስታወሻ ለማድረግ ለሚገባው ጊዜ ላይ ማስታወሻ ማድረግ ይገባል። 9

ገጽ ፩ ላይ የተገለጹትን ጉዳዮች ለማስታወሻ ለማድረግ ለሚገባው ጊዜ ላይ ማስታወሻ ማድረግ ይገባል።

ገጽ ፩ ላይ የተገለጹትን ጉዳዮች ለማስታወሻ ለማድረግ ለሚገባው ጊዜ ላይ ማስታወሻ ማድረግ ይገባል። 10

ገጽ ፩ ላይ የተገለጹትን ጉዳዮች ለማስታወሻ ለማድረግ ለሚገባው ጊዜ ላይ ማስታወሻ ማድረግ ይገባል።

ግጥም-ጽሑፍ የአሰሪዎችን ግልጽ-ግልጽ ጽሑፍ ማድረግ ይቻላል 11

:የአሰሪዎች-ጽሑፍ የአሰሪዎችን ግልጽ ግልጽ ጽሑፍ ማድረግ

:ግሪክ-ግሪክ ጽሑፍ-ጽሑፍ የአሰሪዎች ጽሑፍ ግሪክ-ግሪክ ጽሑፍ 12

ሰነድ ለጽሑፍ-ጽሑፍ ግሪክ ግሪክ ጽሑፍ ጽሑፍ ግሪክ-ግሪክ ጽሑፍ 13

:ግሪክ ግሪክ ጽሑፍ የአሰሪዎች ጽሑፍ ግሪክ

:ግሪክ-ግሪክ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ግሪክ-ግሪክ የአሰሪዎች የአሰሪዎች ጽሑፍ ግሪክ 14

:ግሪክ-ግሪክ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ግሪክ ግሪክ ጽሑፍ ግሪክ ግሪክ ጽሑፍ 15

ግሪክ ግሪክ ጽሑፍ-ጽሑፍ ግሪክ ግሪክ ጽሑፍ ግሪክ ግሪክ ጽሑፍ ግሪክ 16

:ግሪክ-ግሪክ ጽሑፍ ጽሑፍ ጽሑፍ ግሪክ ግሪክ ጽሑፍ

17 **9Y497C 7D90-X19-0 99DX Y13L 711109 X7 90PY**

:713L 3Y3 3077 7D7 9YX 11X149Y

18 **:X07 7D90-X 3X7 7D90-X 7Y7C 71L 71Y7 7Y0 713Y1-37**

19 **X77 3Y77-0 X X1W0 797Y 7D90 9Y90 3Y3**

:XY77-0-X 077

20 **:Y11190 Y107W-9W 07 7XLY7 713L 11Y 7Y77 11 3Y3**

21 **X77C 713L77 70 9W 190 74 1Y 09W7 707 77**

X177-9W 70 177 W9C XY99Y XY77 7 7 7Y7C 70 Y

:71Y7 719177

22 **3Y3 3X7 7LY0-70 70C 7C | 09W7 707-X 1XXY**

ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው

ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው 23

ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው

ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው 24

ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው

ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው 25

ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው

ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው 26

ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው 27

ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው ጥቅም ላይ የዋለው

1 Chronicles 18

1 XṬ-XṬ ḲṖṖṢ ṬṬṬṬṬṬṬ ṬṬṬṬṬṬṬ-XṬ ḶṬṬṬ ṬṬṬ ḲṬṬṬṬ ṬṬṬṬ

:ṬṬṬṬṬṬ ḶṬṬ ṬṬṬṬṬṬ

2 :ṬṬṬṬ ṬṬṬṬ ḶṬṬṬṬ ṬṬṬṬṬṬ ḶṬṬṬ ṬṬṬṬṬ ḶṬṬṬṬ-XṬ ṬṬṬ

3 :XṬṬṬṬṬ ṬṬṬ ḶṬṬṬṬ ṬṬṬṬṬ ṬṬṬṬ ṬṬṬṬṬṬṬṬ ḶṬṬṬṬṬṬṬ-XṬ ḶṬṬṬ ṬṬṬ

4 ṬṬṬṬṬṬ ṬṬṬṬṬṬ ṬṬṬṬṬ ḶṬṬṬṬ ḶṬṬṬṬṬ ḶṬṬṬ ṬṬṬ ḶṬṬṬ ḶṬṬṬṬṬ ḶṬṬṬṬṬ

:ḶṬṬṬ ṬṬṬ ṬṬṬṬ ḶṬṬṬṬ ḶṬṬṬṬṬṬṬṬ-XṬ ḶṬṬṬ ḶṬṬṬṬ ṬṬṬṬṬ ṬṬṬṬṬ ḶṬṬṬ ḶṬṬṬ

5 ṬṬṬṬ ḶṬṬṬ ṬṬṬ ṬṬṬṬ ṬṬṬṬ ḶṬṬṬṬṬṬṬ ḶṬṬṬṬṬ ḶṬṬṬṬṬ ṬṬṬ ḶṬṬṬṬ

:ṬṬṬṬ ḶṬṬ ṬṬṬṬṬṬṬṬṬṬ

ጥቅም ስላለው ማረጋገጫ ለሚሰጡ ጥቅም ስላለው ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 6

:ሆኖ ለሚሰጡ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

ጥቅም ስላለው ማረጋገጫ ለሚሰጡ ጥቅም ስላለው ማረጋገጫ ማረጋገጫ 7

:ሆኖ ለሚሰጡ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

ጥቅም ስላለው ማረጋገጫ ለሚሰጡ ጥቅም ስላለው ማረጋገጫ ማረጋገጫ 8

:ጥቅም ስላለው ማረጋገጫ ለሚሰጡ ጥቅም ስላለው ማረጋገጫ ማረጋገጫ

:ጥቅም ስላለው ማረጋገጫ ለሚሰጡ ጥቅም ስላለው ማረጋገጫ ማረጋገጫ 9

(ጥ ስላለው) [ሆ -ሆላለው] ለሚሰጡ ማረጋገጫ ለሚሰጡ ጥቅም ስላለው ማረጋገጫ ማረጋገጫ 10

ጥቅም ስላለው ማረጋገጫ ለሚሰጡ ጥቅም ስላለው ማረጋገጫ ማረጋገጫ

:ጥቅም ስላለው ማረጋገጫ ለሚሰጡ ጥቅም ስላለው ማረጋገጫ ማረጋገጫ

ገጠና ገጠና ገጠና-ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና 11

:ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና

:ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና 12

:ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና 13

:ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና

:ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና 14

:ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና 15

:ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና 16

:ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና ገጠና 17

1 Chronicles 19

:ሃገላዳድ ሃኔዎ ማሪካሃይ ክሃሙሳ-ክኔዎ ማሪካ ሠዳክ ጸሃሃይ ክሙ-ክዳዳ ገጃሃይ 1

ሃኔዎ ጃሠሳ-ክሙ ሠዳክ-ክኔዎ ክሃክ-ሙሳ | ልቆ-ጃሠሳ ልክሃ ሃሃሃይ 2

ሃኔዎ ሃኔዎ-ሪሳ ሃሃክ ሃሃሃሃ ልክሃ ልክሃ ልክሃ ልክሃ ልክሃ

:ሃሃክ ክሃክ-ሪሳ ክሃሙሳ-ክኔዎ ገዳ-ሪሳ ልክሃ ልክሃ

ሃሃክ ሃሃሃ-ጸ ልክሃ ልክሃ ልክሃ ክሃክ ክሃሙሳ-ክኔዎ ገዳ ሃሃሃይ 3

ሃኔዎ ገዳ ልክሃ ልክሃ ልክሃ ልክሃ ልክሃ ልክሃ ልክሃ ልክሃ ልክሃ ልክሃ

:ሃሃሃ ሃሃሃ

ሃሃሃ ሃሃሃ-ጸ ጸ ሃሃሃ ሃሃሃ ልክሃ ልክሃ ልክሃ-ጸ ክሃክ ልክሃ 4

:ሃሃሃ ሃሃሃ ሃሃሃ-ል ልክሃ

ግእዳዳዳ ልግግግ ግግግግግግ-ግግ ግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ 5

ግግግግግ ግግግ ግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ

:ግግግግግ ግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ

ግግግግ ግግግግ ልግግግግ ግግግግግግግ ግግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ 6

ግግግግግግ ግግግግግ ግግግግግ ግግግግ ግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ

:ግግግግግግ ግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግግ

ግግግግግ ግግግግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግግ 7

ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግግ ግግግግግግግግ

: ግግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግግግ

:ግግግግግግግ ግግግግግግግ ግግግግ ግግግግግግግ ልግግግግ ግግግግግግ ግግግግግግግ 8

ሃዲ-ገሠ ሕገሕግ የገጠመ ልጅ ለሕግ ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም ማህተም 9

:ገጠመ ሕግ

ገጠመ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ 10

:ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ

:ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ 11

ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ 12

:ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ

ገጠመ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ 13

:ገጠመ ሕግ

:ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ ሕግ 14

ሃብቱኦ ለሠራተኛ ስራ ለማድረግ ለሚችሉ ሰዎች ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ 15

:ሰራተኞች ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ

ሰራተኞች ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ 16

:ሰራተኞች ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ

ሰራተኞች ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ 17

:ሰራተኞች ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ

ሰራተኞች ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ 18

:ሰራተኞች ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ

ሰራተኞች ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ ለሚሰጡ ገንዘብ ስራዎች ላይ 19

:ፈላጊ ስህተት-ክፍ-አጽ ጠቅላይ ጥቅም ጥቅም-አረብ ሃይማኖታዊ ምዕራፍ

1 Chronicles 20

ጠቅላይ ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም | አረብ ጥቅም ጥቅም አረብ ጥቅም ጥቅም 1

ፈላጊ ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም | አረብ ጥቅም ጥቅም

:ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም

ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም 2

:ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም

ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም 3

:ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም

ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም ጥቅም 4

:ሂጋግገገ ማገገገገ ገገገገ ገገገገ-ገገ ገገገገገ

(ገ ገገገገ) [ገ ገገገገ] -ገገ ገገገገ ገገገገገ-ገገ ገገገገገ ገገገገገ-ገገገገገ 5

:ገገገገገ ገገገገገ ገገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገገ-ገገገገገ

ገገገገገ-ገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገ ገገገገገ | ገገገገገ ገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ-ገገገገገገ 6

:ገገገገገ ገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ

:ገገገገገ ገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ-ገገገገገገ ገገገገገገገ 7

:ገገገገገገገ-ገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገ 8

1 Chronicles 21

:ገገገገገገገ-ገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገ-ገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገ 1

ገገገገገገገ-ገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገ 2

:ግባቸው-አዲስ የግልጽ ገረጽ ሃይማኖት ክፍል-ግልጽ ግልጽ ግልጽ

አይኔ ግንባታ ግልጽ ግልጽ | ሃይማኖት-ግልጽ የሃይማኖት ግልጽ ግልጽ ግልጽ 3

የግልጽ ግልጽ አዲስ ግልጽ የግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ

:ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ

ግልጽ ግልጽ-ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ 4

:ግልጽ ግልጽ ግልጽ

ግልጽ ግልጽ-ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ 5

ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ

:ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ

:ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ ግልጽ 6

7 ማህበራዊ-ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ

8 ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ

ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ

9 ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ

10 ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ

ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ

11 ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ

12 ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ

ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ ማህበራዊ ጽሑፍ

ጵሂጃ-ጌጵሂ ሕጋዊ ጸሂክነት ገጸባህጵ ጌጵ ጵሪጃ ሕገጃሪጃ-ሪጵ ልገሂገ ምጵገሂ 17

ገጃሪጵ ጃሂጃገ ሂወጐ ጃሕ ጵጵገጃ ጃሪጵሂ ገጸሂጐገጃ ጐገጃሂ ገጸጵጐገ-ሞጵ

:ጃጋገሕ ጵሪ ሕሕጐገሂ ገጸጵ ጸገገገሂ ገጸ ሕገገ ጵገ ገጃጸ

ሕገገጃ ልገሂገ ጃሪጐገ | ገሕ ልገሂገሪ ምጵጵ ልገ-ሪጵ ምጵጵ ጃሂጃገ ሕጵሪሕሂ 18

:ገገገገገ ጸገጵ ጸገጐ ጃሂጃገሪ ጸገገገ

:ጃሂጃገ ሕወጐ ሞጐ ሞጵ ልገ-ሞጐጐ ልገሂገ ሪጐገሂ 19

ሕገጵጐገጵሕ ሂሕጐ ሂጌጐ ጸጐጐጵሂ ሕጵሪሕጋጃ-ጸጵ ጵጐገሂ ጸጐጵ ጐወገሂ 20

:ሕጐጐገ ሠገ ጸጐጵሂ

ጸጐገጃ-ጸጐ ጵገገሂ ልገሂገ-ጸጵ ጵጐገሂ ጸጐጵ ጐጐገሂ ጸጐጵ-ልጐ ልገሂገ ጵጐገሂ 21

:ጃጐጐ ሕገጋጵ ልገሂገሪ ሂጸጸወገሂ

ጃሃጃጅ ልፍፍግ ሃፍ-ጃፍፍጃ ስፍፍጃ ግሃፍግ ጅ-ጃፍጃ ስፍፍጃ-ጅ ልፍፍጃ ፍግፍጃ 22

:ግፍጃ ስፍግ ጃፍፍጃ ፍፍፍጃ ጅ ሃፍፍጃ ጅግግ ጃፍፍጃ

ሃፍፍጃ ፍፍፍጃ ግፍፍጃ ጅፍፍጃ ልፍፍጃ ግፍፍጃ ጅ-ፍፍጃ ልፍፍጃ-ጅ ስፍፍጃ ፍግፍጃ 23

:ፍፍፍጃ ግፍጃ ፍፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ

ጅፍፍጃ-ጅ ግፍጃ ጅግግ ጃፍፍጃ ጃፍፍጃ-ግፍጃ ጅ ስፍፍጃ ልፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ 24

:ግፍጃ ጅፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ

:ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ 25

ጅፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ 26

:ጅፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ

:ጅፍፍጃ-ጅ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ ግፍፍጃ 27

ጭዋ ክፍገኑቲ ቲቱፕፍገኑቲ ክኣኣ ክፍገፍ ዳፕገኑ ሃኣክፍ-ቲፕ ምክህህ ጸህኣፍፍ ጸኑገገ ጸፍፍ 28

ጭፍፍ ጸኑገገ ጸፍፍ ዳህህፍፍ ክፍገገገፍ ፍፍፍፍ ጭፍፍ ዳህህፍፍ ዳህህፍፍ ዳህህፍፍ ጭፍፍ 29

:ክህፍፍፍፍ

ቲክገገ ጸፍፍፍ ቲፕ ምክህህ ህፍፍ ሃኣክፍ ጸህህ ምክህህ ምክህህ ምክህህ ምክህህ 30

:ዳህገገ ምጸህ ፍፍፍ

1 Chronicles 22

:ሪጸፍፍፍፍ ዳህህፍፍ ክፍገገገፍ ዳህገገ ጸኑገገ ጸኑገገ ጸኑገገ ጸኑገገ ጸኑገገ 1

ምክህህ ምክህህ ምክህህ ምክህህ ምክህህ ምክህህ ምክህህ ምክህህ ምክህህ 2

:ምክህህ ጸኑገገ ጸኑገገ ጸኑገገ ጸኑገገ ጸኑገገ ጸኑገገ ጸኑገገ

3 ስለሚባሉት ስራዎች ለማግኘት ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል።

ግልጽ ስራ ለማግኘት፡

4 ስራዎች ለማግኘት ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል።

ግልጽ ስራ ለማግኘት፡

5 ስራዎች ለማግኘት ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል።

ግልጽ ስራ ለማግኘት ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል።

ግልጽ ስራ ለማግኘት፡

6 ስራዎች ለማግኘት ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል።

7 ስራዎች ለማግኘት ማስፈራሪያ ማድረግ ይገባል።

ግልጽ ስራ ለማግኘት፡

8 Xሂረገገ ጸሂጣቤጣሂ ጸሂገገ ግገ ጣገ ግገገ ጸሂገገ-ግገገ ገረገ ገገገ

:ገገገ ገገገ ጸሂገገ ጸሂገገ ጸሂገገ ገገ ገገገ ጸሂገገ ጸሂገገ-ጸሂገገ ጸሂገገ

9 ሂገገገገገ-ገገገ ሂገ ገገገገገገ ገገገገገ ገገገ ገገገገ ጸሂገገ ገገ ገገገገ ገገገገገገ-ገገገገገ

:ሂገገገገገ ገገገገገገ-ገገገ ገገገገ ገገገገገ ገገገገ ገገገገ ገገገገገ ገገገገ ገገገገገ ገገገገገገ

10 ገገገገገገገገ ገገገ ገገገገገገ ገገገ ገገገገገገ ገገገገገ ገገገገገ ጸሂገገገ ገገገገ ገገገገገገ-ገገገገገ

:ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ

11 ገገገገገገገገ ገገገገገ ገገገገ ገገገገገ ገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገገገ

:ገገገገገ ገገገገገ

12 ገገገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገ ገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገገገገገ

:ገገገገገገ ገገገገገገገ

:ሦጵግ ገገሮሃ ጸሃጸገ ገገሮ ሱጸጸ ጸግግግግ ሱጸጸ ገግግ

ሦግግ ሦግግግ ግግግግግ ጸሃጸገ ግግግግ ግግግግግ ግግግግ ሦግግ ጸግግ 19

ግግግ ግግግ ጸሃጸገ-ጸግግግ ግግግግ-ጸግግ ጸግግግ ግግግግግ ጸሃጸገ ግግግግ-ጸግግ

:ጸሃጸገ-ግግግ ግግግግ ጸግግግ ግግግግግ

1 Chronicles 23

:ጸግግግግ-ግግ ሦግግ ጸግግግ-ጸግግ ግግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግግ 1

:ግግግግግግ ግግግግግግግ ጸግግግግ ግግግግግግ-ጸግግ ግግግግግ 2

ግግግግግ ግግግግግግ ግግግግግ ግግግግ ግግግግግ ግግግግ ግግግግግ ግግግግግ ግግግግግ 3

:ግግግ ግግግግግግ ግግግግግ

ግግግግግ ግግግ ግግግግግግ ግግግግግ ጸሃጸገ-ጸግግ ግግግግግ ግግግግግግ ግግግግ ግግግግ 4

:ህብረት ለሰው ህብረት

ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት 5

:ህብረት ለሰው ህብረት

:ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት 6

:ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት 7

:ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት 8

ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት 9

:ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት

:ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት 10

ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት ህብረት ለሰው ህብረት 11

:Xዳጅ ጥገኛ ገጽ ጸገር ሃይደሃ

:ጥገኛ ለጽሑፍ ስህተት ጥገኛ ማህጸን ጸገር ነው 12

ሃይደሃ-ጽሑፍ ማህጸን ገጽ ስህተት ለጽሑፍ ጥገኛ ማህጸን ስህተት ነው 13

:ማህጸን-ገጽ ስህተት ማህጸን ስህተት ማህጸን ስህተት ማህጸን-ገጽ

:ገጽ ስህተት ማህጸን ስህተት ማህጸን ስህተት ማህጸን ስህተት 14

:ገጽ ስህተት ማህጸን ስህተት ማህጸን ስህተት ማህጸን ስህተት 15

:ገጽ ስህተት ማህጸን ስህተት ማህጸን ስህተት ማህጸን ስህተት 16

ማህጸን ስህተት ማህጸን ስህተት ማህጸን ስህተት ማህጸን ስህተት ማህጸን ስህተት 17

:ገጽ ስህተት ማህጸን ስህተት ማህጸን ስህተት ማህጸን ስህተት

18 ስለ ገቢዎች ማረጋገጫ ማድረግ

19 ስለ ገቢዎች ማረጋገጫ ማድረግ ለሌሎች ማረጋገጫ ማድረግ

ገቢዎች ማረጋገጫ

20 ስለ ገቢዎች ማረጋገጫ ማድረግ ለሌሎች ማረጋገጫ ማድረግ

21 ስለ ገቢዎች ማረጋገጫ ማድረግ ለሌሎች ማረጋገጫ ማድረግ

22 ስለ ገቢዎች ማረጋገጫ ማድረግ ለሌሎች ማረጋገጫ ማድረግ

23 ስለ ገቢዎች ማረጋገጫ ማድረግ ለሌሎች ማረጋገጫ ማድረግ

24 ስለ ገቢዎች ማረጋገጫ ማድረግ ለሌሎች ማረጋገጫ ማድረግ

ገቢዎች ማረጋገጫ ማድረግ ለሌሎች ማረጋገጫ ማድረግ

25 ስለ ገቢዎች ማረጋገጫ ማድረግ ለሌሎች ማረጋገጫ ማድረግ

:ግሪግ-ግሪግ

:ሃገራዊ ሃይማኖት-ሃይማኖት-ሃይማኖት ሃይማኖት-ሃይማኖት ሃይማኖት-ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት 26

:ግሪግ ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት 27

ሃይማኖት-ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት 28

:ግሪግ ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት

ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት 29

:ግሪግ ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት

:ግሪግ ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት 30

ግሪግ ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት 31

:ግሪግ ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት ሃይማኖት

ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ

1 Chronicles 24

ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ 1

ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ 2

ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ

ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ 3

ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ

ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ 4

ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ ጳውሎስ

:ጥራት ማረጋገጫ

ጥራት ማረጋገጫ ለሰጠው ሰው ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 5

:ጥራት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

ጥራት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 6

ጥራት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

:ጥራት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

:ጥራት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 7

:ጥራት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 8

:ጥራት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 9

:ጥራት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 10

- 11 የገንዘብ ማግኘት ዘመናዊ ስልጠናዎች
- 12 የገንዘብ ማግኘት ዘመናዊ ስልጠናዎች
- 13 የገንዘብ ማግኘት ዘመናዊ ስልጠናዎች
- 14 የገንዘብ ማግኘት ዘመናዊ ስልጠናዎች
- 15 የገንዘብ ማግኘት ዘመናዊ ስልጠናዎች
- 16 የገንዘብ ማግኘት ዘመናዊ ስልጠናዎች
- 17 የገንዘብ ማግኘት ዘመናዊ ስልጠናዎች
- 18 የገንዘብ ማግኘት ዘመናዊ ስልጠናዎች
- 19 የገንዘብ ማግኘት ዘመናዊ ስልጠናዎች

ገጽ ፩ ላይ ያሉትን ጥያቄዎችን ያሟላሉ።

፩. ገጽ ፩ ላይ ያሉትን ጥያቄዎችን ያሟላሉ። 20

፪. ገጽ ፩ ላይ ያሉትን ጥያቄዎችን ያሟላሉ። 21

፫. ገጽ ፩ ላይ ያሉትን ጥያቄዎችን ያሟላሉ። 22

፬. ገጽ ፩ ላይ ያሉትን ጥያቄዎችን ያሟላሉ። 23

፭. ገጽ ፩ ላይ ያሉትን ጥያቄዎችን ያሟላሉ። 24

፮. ገጽ ፩ ላይ ያሉትን ጥያቄዎችን ያሟላሉ። 25

፯. ገጽ ፩ ላይ ያሉትን ጥያቄዎችን ያሟላሉ። 26

፰. ገጽ ፩ ላይ ያሉትን ጥያቄዎችን ያሟላሉ። 27

፱. ገጽ ፩ ላይ ያሉትን ጥያቄዎችን ያሟላሉ። 28

:ራጅጃጃጃ Wጊጊ-ጊጊጊ Wጊጊ 29

:ጃጃጃጃጃ Xጊጊ ጃጃጃጃ ጊጊጊ ጃጃጃ Xጃጃጃጃጃጃ ጊጊጊ ጃጃጃ ጊጊጃጃ ጊጊጃጃ ጊጊጃጃ 30

ጃጃጃ ጊጊጃጃ ጊጊጃጃ ጊጊጃጃ-ጊጊጃጃ ጃጃጃጃጃ | Xጃጃጃ Xጃጃጃጃጃ ጃጃጃ-ጃጃ ጃጃጃጃጃ 31

Wጃጃጃ Xጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ Xጃጃጃጃ ጊጊጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ

:ጃጃጃ ጃጃጃጃ Xጃጃጃጃ

1 Chronicles 25

[ጃ ጃጃጃጃጃጃ] ጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃ ጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃ 1

ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃ ጃጃጃጃጃጃጃ Xጃጃጃጃጃጃ (ጃ ጃጃጃጃጃጃ)

:ጃጃጃጃጃጃ

ጵግጵ ጋቻጵ-ገገ ርጋ ጋቻጵ ገገግ ጸረጸጸጸጸጸ ጸገገገገገ ጋቻገገገ ጸገገገገገ ጋቻገገገ ገገገገገ 2

:ገገገገገ ገገገገገ

ገገገገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ 3

:ገገገገገ ርገገገገ ገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ 4

ገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ 4

:ገገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገገ 5

ገገገገገገገ ገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገ 5

:ገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገገ 6

ገገገገገገገገ ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገገገገ 6

:ገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገገ ገገገገገገገገገገገገገ 6

ጠቅላይ ልምድ-ሆኖ ጥራት ለሰው-ሰው ጠቅላይ-ጠቅላይ ጠቅላይ ጥራት 7

:ጥራት ጠቅላይ ጠቅላይ

:ጠቅላይ-ጠቅላይ ልምድ ለሰው ሰው ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ 8

ጠቅላይ-ጠቅላይ ልምድ ለሰው ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ 9

:ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ

:ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ 10

:ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ 11

:ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ 12

:ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ 13

:ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ ጠቅላይ 14

ገጽ 15 ላይ የግዴታ ማረጋገጫ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጠቅሙ።

ገጽ 16 ላይ የግዴታ ማረጋገጫ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጠቅሙ።

ገጽ 17 ላይ የግዴታ ማረጋገጫ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጠቅሙ።

ገጽ 18 ላይ የግዴታ ማረጋገጫ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጠቅሙ።

ገጽ 19 ላይ የግዴታ ማረጋገጫ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጠቅሙ።

ገጽ 20 ላይ የግዴታ ማረጋገጫ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጠቅሙ።

ገጽ 21 ላይ የግዴታ ማረጋገጫ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጠቅሙ።

ገጽ 22 ላይ የግዴታ ማረጋገጫ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጠቅሙ።

ገጽ 23 ላይ የግዴታ ማረጋገጫ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ሰነድ ይጠቅሙ።

:ገጠጠ ማገገጠ ሃገገጠ ሃገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ 24

:ገጠጠ ማገገጠ ሃገገጠ ሃገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ 25

:ገጠጠ ማገገጠ ሃገገጠ ሃገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ 26

:ገጠጠ ማገገጠ ሃገገጠ ሃገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ 27

:ገጠጠ ማገገጠ ሃገገጠ ሃገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ 28

:ገጠጠ ማገገጠ ሃገገጠ ሃገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ 29

:ገጠጠ ማገገጠ ሃገገጠ ሃገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ 30

:ገጠጠ ማገገጠ ሃገገጠ ሃገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ ገገገጠ 31

1 Chronicles 26

:ጋቻ ገንጠ-ክግ ጸገግ-ክግ ሃጻቸውኑ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ

1

ሃጻቸውኑ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ

2

:ገንጠ-ክግ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ

:ገንጠ-ክግ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ

3

ገንጠ-ክግ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ

4

:ገንጠ-ክግ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ

:ገንጠ-ክግ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ

5

:ገንጠ-ክግ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ

6

:ገንጠ-ክግ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ

7

ገንጠ-ክግ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ ማታገድ

8

:ግጥም ለግጥም ግጥም ግጥም ግጥም

:ግጥም ለግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም 9

ግጥም ለግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም 10

:ግጥም ለግጥም

ግጥም ለግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም 11

:ግጥም ለግጥም ግጥም

ግጥም ለግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም 12

:ግጥም ለግጥም ግጥም

:ግጥም ለግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም 13

ግጥም ለግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም ግጥም 14

:ጃክራታ ሃሪሞራ ጸብታ ሃሪሞራ

:ሕገቻጽ ጸብታ ሃሪሞራ ጃገሪ ሕገ ሕገ 15

:ጃገሪ ጸብታ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ 16

:ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ 17

:ሕገቻጽ ሕገቻጽ ሕገቻጽ

:ጃገሪ ሕገቻጽ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ 18

:ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ 19

:ሕገቻጽ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ 20

:ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ ጃገሪ 21

ገጽ 22 ላይ ለገጽ 23 የሚመለከት ጽሑፍ ይገኛል።

ገጽ 23 ላይ ለገጽ 24 የሚመለከት ጽሑፍ ይገኛል።

ገጽ 24 ላይ ለገጽ 25 የሚመለከት ጽሑፍ ይገኛል።

ገጽ 25 ላይ ለገጽ 26 የሚመለከት ጽሑፍ ይገኛል።

ገጽ 26 ላይ ለገጽ 27 የሚመለከት ጽሑፍ ይገኛል።

ገጽ 27 ላይ ለገጽ 28 የሚመለከት ጽሑፍ ይገኛል።

ገጽ 28 ላይ ለገጽ 29 የሚመለከት ጽሑፍ ይገኛል።

ገጽ 29 ላይ ለገጽ 30 የሚመለከት ጽሑፍ ይገኛል።

ገጽ 30 ላይ ለገጽ 31 የሚመለከት ጽሑፍ ይገኛል።

ገጽ 31 ላይ ለገጽ 32 የሚመለከት ጽሑፍ ይገኛል።

Wጥፍፍ Wጥፍ ጸጵቲቲጃሃ ጃጵፍጃ ጸሃፕሮኩሚጃ ፃፍፍ | ርሚሪ ሚሚጃ-ጸጵ ሚቲጸፃፃፃፃፃ

:ጋራ ጃፍፍፍፍፍ ሚቲፃፃፃፃ ጸፍፍፍ ጸፕሮኩሚጃ ጃፍፍፍ ጃፍፍፍ ርሚሪ

ሬሃ ርጵቲፍፍፍፍፍ ሚፍፍፍፍ ስሃፍፍፍፍ ለፍፍፍ ጃፍፍፍፍፍ ጸፕሮኩሚጃ ርሬ 2

:ጋራ ጃፍፍፍፍፍ ሚቲፃፃፃፃ ሃጸፕሮኩሚጃ

:ስሃፍፍፍፍ ለፍፍፍ ጸሃፍፍፍፍ ጃፍፍፍፍ ርሚሪ ለፍፍፍ ጃፍፍፍፍ ጃፍፍፍፍፍ 3

ፍፍፍፍ ጸሃፕሮኩሚጃ ሃጸፕሮኩሚጃ ጃፍፍፍፍ ጃፍፍፍፍ ጃፍፍፍፍ ለፍፍፍ | ጸፕሮኩሚጃ ርሬ 4

:ጋራ ጃፍፍፍፍፍ ሚቲፃፃፃፃ ሃጸፕሮኩሚጃ ርሬ

ፈፍፍ ስፍፍፍ ርፍፍፍፍፍፍፍ ሃፍፍፍፍ ጃፍፍፍፍ ለፍፍፍ ጃፍፍፍፍ ጃፍፍፍፍ ፃፍፍፍ 5

:ጋራ ጃፍፍፍፍፍ ሚቲፃፃፃፃ ሃጸፕሮኩሚጃ ርሬ

ጥያቄ ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ። 6

የሰነድ ማቅረብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ። 7

ጥያቄ ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ።

የሰነድ ማቅረብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ። 8

ጥያቄ ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ።

የሰነድ ማቅረብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ። 9

ጥያቄ ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ።

የሰነድ ማቅረብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ። 10

ጥያቄ ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ።

የሰነድ ማቅረብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ። 11

:ጋራ ጥያቄዎችን ይጻፉ

(የ | ክፍል) [ግን ይጻፉ] የአድራሻዎን ስም ለማሳደግ ይጻፉ 12

:ጋራ ጥያቄዎችን ይጻፉ የአድራሻዎን ስም (የ ይጻፉ)

የአድራሻዎን ስም ይጻፉ የአድራሻዎን ስም ይጻፉ የአድራሻዎን ስም ይጻፉ 13

:ጋራ ጥያቄዎችን ይጻፉ

የአድራሻዎን ስም ይጻፉ የአድራሻዎን ስም ይጻፉ የአድራሻዎን ስም ይጻፉ 14

:ጋራ ጥያቄዎችን ይጻፉ የአድራሻዎን ስም ይጻፉ

የአድራሻዎን ስም ይጻፉ የአድራሻዎን ስም ይጻፉ የአድራሻዎን ስም ይጻፉ 15

:ጋራ ጥያቄዎችን ይጻፉ የአድራሻዎን ስም ይጻፉ

የአድራሻዎን ስም ይጻፉ የአድራሻዎን ስም ይጻፉ የአድራሻዎን ስም ይጻፉ 16

ገጽ-ገጽ ላይ ይጻፉ

ገጽ 17 ላይ ለገጽ-ገጽ ላይ ይጻፉ

ገጽ 18 ላይ ለገጽ-ገጽ ላይ ይጻፉ

ገጽ 19 ላይ ለገጽ-ገጽ ላይ ይጻፉ

ገጽ 20 ላይ ለገጽ-ገጽ ላይ ይጻፉ

ገጽ 21 ላይ ለገጽ-ገጽ ላይ ይጻፉ

ገጽ 22 ላይ ለገጽ-ገጽ ላይ ይጻፉ

ገጽ 23 ላይ ለገጽ-ገጽ ላይ ይጻፉ

ገጽ ላይ ይጻፉ

ጠቅላይ-ጠቅላይ ጋዜጣ ጸሐፊዎች የገጠሙ ጥሪ ለሆነ ጸሐፊዎች ለገጠሙ ጥሪ 24

:ገጠሙ ጥሪ ለገጠሙ ጥሪ-ገጠሙ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ

ገጠሙ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ 25

:ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ

:ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ 26

:ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ 27

ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ 28

:ጥሪ ጥሪ ጥሪ

ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ 29

:ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ ጥሪ

:ገጽገጽ ሃይለማርያም ገጽገጽ-ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ-ገጽገጽ 30

:ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ-ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ-ገጽገጽ 31

ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ-ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ-ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ 32

:ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ-ገጽገጽ

:ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ 33

:ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ 34

1 Chronicles 28

ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ 1

ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ

ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ ገጽገጽ

:ጠረጠራ-ጠረጠራ ጠረጠራ

ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ 2

ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ

:ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ

ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ 3

:ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ

ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ 4

ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ

:ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ ጠረጠራ

Xግወር ነገፍ ጃግሮወፍ ሞጭገሃ ጃሃጃገ ነር ክእኑ ግንነፍ ግንፍፍ ነግ ነገፍ-ሮግግ 5

:ራጃግወገ-ራፍ ጃሃጃገ ጸሃግሮግ ጃቆግ-ራፍ

ነር ሃፍ ነጸግጭፍ-ነግ ነጸሃግጭሃ ነጸነፍ ጃገፍ-ጃሃጃ ግንፍ ጃግሮወ ነር ሞጃገሃ 6

:ፍጃራ ሃራ-ጃገጃጃ ነገጃሃ ክፍራ

ነጸሃገግ ጸሃግራፍ ሞጭገ-ግጃ ግራሃራ-ፍፍ ሃጸሃግሮግ-ጸጃ ነጸሃገግጃሃ 7

:ጃገጃ ግሃገግ ነግጋወግግ

ሃፍግወ ሃገገጃራጃ ነገገጃፍሃ ጃሃጃገ-ራጃፍ ራጃግወገ-ሮግ ነገገራፍ ጃጸፍ 8

ጃፍሃግጃ ገፍጃጃ-ጸጃ ሃወፍገጸ ክራግራ ግግገጃራጃ ጃሃጃገ ጸሃገግ-ሮግ ሃወፍፍሃ

:ግራሃራ-ፍፍ ግግገፍጃጃ ግግገገፍራ ግጸራጭገጃሃ

ወጋገፍሃ ግራ ፍራ ሃጃፍፍፍ ግገጃጃ ነጃራ-ጸጃ ፍፍ ነገፍ-ጃግሮወ ጃጸጃሃ 9

ክፍሉ ለሰነድ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

:ግራም ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

:ግራም ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ | ግራም 10

ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 11

:ግራም ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 12

:ግራም ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 13

:ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

ግራም ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ 14

:ᐃᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐃᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ

ᐃᐅᐅᐅᐅᐅ ᐃᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐃᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ 15

:ᐃᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐃᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ

:ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ 16

ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ 17

:ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ

ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ 18

:ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ

:ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ 19

ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ 20

XYረሚረ-ገጽ ማግሰጽ ልረሃ ማጋገጥ ልረ ማሳገጥ ገጻረጻ ማረጻረጻ ጸሃጻጽ ገሚ

:ጸሃጻጽ-ጸገግ ጸገሃገግ ጸሚረሚ-ረሚ

ማረጻረጻጽ ጸገግ ጸገሃገግ-ረሚ ማረሃረሃ ማረጻረጻጽ ጸሃጻጽ ጸገግ 21

ማረጻረጻጽ ጸገሃገግ-ረሚ ጸገግግግ ጸገግግ-ረሚ ጸገግግ-ረሚ ማረሃግ

:ማረጻረጻ-ረሚ ማረጻ-ረሚ

1 Chronicles 29

ማረጻረጻ ሃገ-ገገግ ገገግ ገገግ ገገግ ገገግ ገገግ ገገግ ገገግ ገገግ ገገግ 1

:ማረጻረጻ ጸሃጻጽ ገሚ ጸገግግግ ማረጻረጻ ልረ ገሚ ጸሃጻጽ ጸገግግግ ማረጻ ገገግ

ጸገግግግ ገገግ ገገግግ ገገግግ | ገገግግ ገገግግ-ጸገግግ ገገግግግ ገገግግ-ረሚ ገገግ 2

ማረጻረጻ ማረጻ-ገገግ ማረጻ ማረጻ ማረጻ ማረጻ ማረጻ ማረጻ ማረጻ ማረጻ

:ግብር ሠገጥ-ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ

ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 3

:ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ

ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 4

:ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ

ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 5

:ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ

ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ 6

:ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ

7 ግንባራ-አወጣጥ ግንባራ ግንባራ-አወጣጥ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ

ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ

ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ

8 ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ

9 ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ

ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ

10 ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ

ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ

11 ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ

ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ ግንባራ

392972 45 57192 69 702 3332 5122 729532 97632 12

:67 8462 776 57192

:59622 776 776622 77 2222 77192 22222 3332 13

67 57192-77 3332 8462 45 97632-77 776 772 222 77 772 14

:67 2222 57192

8462-67 2222 | 67 22222-57192 776722 5122 22222 7767-77 15

:3222 2222

776 222 77-2222 222222 976 3332 22222 67 222222 3332 16

:67 772 (8 222) [7 222] 57192 7767

776 9767 222 3332 776722 776 222 3332 77 2222 222222 17

:טל-975X3C דקטור 1X1&9 דג-י&ר׳ט׳ט׳ ט׳ט׳ דקטור 3C-ט 1X975X3

18 ל טלר׳C X&ד-דקטור י&ר׳X9& C&9W1Y דקטור ט׳ט׳9& 1&C& ד׳ד׳

:ט׳C& ט׳9C ה׳ט׳ט׳ ט׳ט׳ 9C XY9W&ט׳ 9ר׳

19 XYW&C׳ ט׳דקטור ט׳1X׳ד׳ ט׳1X׳י׳ט׳ 9Y׳W׳C׳ ט׳C׳ 9C ה׳ 1&9 ד׳ט׳C׳

:1X׳ה׳ט׳-9W& דקטור XY&C׳ ט׳

20 Y׳991Y ט׳ט׳1&C ד׳ד׳-X& ד&-Y׳99 C&9&-ט׳C׳ ד׳י׳ד׳ 9׳C&1Y

:ט׳C׳C׳ ד׳ד׳C׳ Y׳&XW1Y Y׳ד׳1Y ט׳1&X9& 1&C& ד׳ד׳C׳ C&9&-ט׳

21 ד׳ד׳ ט׳י׳ט׳ X&ט׳C׳ ד׳ד׳C׳ XY׳C׳ Y׳C׳1Y ט׳דקטור | ד׳ד׳C׳ Y&991Y

:C&9W1-C׳C׳ 9C ט׳דקטור ט׳1&ט׳ט׳C׳ C& ט׳1W9ט׳ C& ט׳1&C& C& ט׳1C׳

ሃሽቲጌቲሃ ጃሪሃገ ጃቁጌሃግ ጵሃጃጃ ጌሃገግ ጃሃጃገ ገገጋሪ ሃሃሃገሃ ሃሪሃሃገሃ 22

:ከጃሃሪ ገሃገሃገሃ ገገገገ ጃሃጃገሪ ሃቁሃሃጌሃ ገገሃገሃ-ከግ ጃሃሪሃሪ ጸገገገ

ሃሪሃሃገሃ ገገገገ ሃገገጸ ገገሃገሃ-ጸቁጸ ሃሪሃሪ | ጃሃጃገ ጵቁሃ-ሪግ ጃሃሪ ግሃገሃ 23

:ሪጵግሃገ-ሪሃ ሃገገጵ

ጸቁጸ ገገ ሃገገገ ገገሃገሃ ሃሪሃሃገ ገገገ-ሪሃ ጌሃገ ጌገገገገገገ ጌገገገገገ-ሪሃጌ 24

:ሃሪሃሃገ ጃሃሪሃ

ገሃገ ሃገገግ ገገገ ገገገገ-ሪሃ ገገገገገ ጃሪገገገ ጃሃሪሃ-ጸጵ ጃሃጃገ ገገገገ 25

:ሪጵግሃገ-ሪግ ሃገገገገ ሃሪሃሃ-ሪሃ-ሪግ ጃገገ-ጵሪ ግሃጵ ጸሃሃሃሪ

:ሪጵግሃገ-ሪሃ-ሪግ ሃሪሃ ገሃገ-ከግ ገገሃገሃገ 26

ሃሪሃ ገሃገገገ ጃገገ ጌገገገገገ ገገገገ-ሪግ ሃሪሃ ግሃጵ ጌገገገገገ 27

WGP W1C YG1BYM1C :WYCWY W1W1W 1C1W 1C1WY919Y W11W 19W

28 :Y1X4X Y19 1C1W 1C1W1Y 1Y91Y 9W1C 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W

29 1991-1C 1C1W1Y 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W

1C1W1Y 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W

30 1C1W1Y 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W

1C1W1Y 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W 1C1W